

አገሪቷ ወደ ብረት ትግል መግባትዋ አይቀሬ ነው ስላችሁ አላመናችሁኝም

ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay)

እንዲህ ብዬ ስል ብዙ ወዳጆቼ አላመኑኝም። ወደ ብረት መግባትዋ አይቀሬ ነው ብቻ ሳይሆን ላንድ የቅርብ ወዳጄ ያወያየሁት ‘ለምስኪኑ አብይ እጅግ እስጋለታለሁ’ ነበር ያልኩት። እንደ ቁም ነገር አልወሰደውም። እኔ ግን በጣም ነው ያሳሰበኝ። እኔ እና አብይ የለያየን የአማራ መፈናቀል ያለማቀሙ በሚመለከት እንደሆነ ደጋግሜ ተናግራለሁ። ችግሪ ያ ብቻ ነው። አብይ ገጽታው ስመለከተው ኢትዮጵያዊነት የተላበሰ ሆኖ ገጽታው የዋህ እና ገራገር የትናንት ሰው ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ኢትዮጵያዊ “ከርስ” (አንጀት) ያለው ይህ ገራገር ሰው፤ ስልጠን የተቆጣጠሩት በኤርትራና ትግራይ ዲቃላዎች ጥይት (መርዝ) እንዳይጎዳ የነበረኝን ስጋት አሁን አሁን እየጨመረ ሄዷል። እነዚህ ባንዳዎች ሰሞኑን እየተገለባበጡበት ያለውን አሳፋሪ የድንጋጤ ትዕይንት ስለ አልጄሪስ ስምምነት አስመልክተው እንደገና መቀሌ ከተማ ተሰብስበው 6/13/2018 (ሰኔ 6/2010 ዓ.ም) ያሳለፉት ውሳኔ ጉዳይ ስመለከት ስጋቴ ትክክለኛ እየሆነ መምጣቱ ያረጋግጥልኛል።

የአልጄሪሱ ስምምነት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተቀብለናል ብሎ ለእኩያዎቻቸው ለኤርትራ ባንዳዎች ጥሪ ካደረገ በኋላ እኔም ‘እምቢታ እንዲያሰማ’ ለሕዝብ ያደረግኩት ጥሪ ሰምቶ የትግራይ ሕዝብ ግልብጥ ብሎ በሰለማዊ ሰልፍ ‘አንቀበልህም’ ብለው እቅጩን ሲነግሩት (አንዳንድ ታጋዮች ቢሰሙኝ ብዬ እሰርዋቸው ብዬም ጥሪ አቅርቤ ስለበር) ሁኔታው ስላሰጋቸው ‘ስልጣናቸው እንዳይናጋ ተደናግጠው’ ድጋሜ ስብሰባ አድርገው የለመዱበትን የውሸት እና የመገለባበጥ አሳፋሪ ባሕሪያቸው ተጠቅመው፤ “ቀሚሴ” አደናቀፈኝ ዓይነቱ ማምለጫ የሆነ መግለጫ አውጥተዋል። መግለጫው ለመመልከት በዚህ መስኮት ይመልከቱ፤

ትግረኛው (መግለጺ ማዕከላይ ኮሚቴ ህወሓት) በሚል

<http://www.aigaforum.com/documents/tplf-statement-on-current-issues-061318.pdf>

አማርኛው ትርጉምም ደግሞ እዚህ ይመልከቱ

<http://www.aigaforum.com/documents/tplf-statement-on-current-issues-amharic-061318.pdf>

እኔን ያሳሰበኝ እና ትኩረቴ እየተገለገበጠበት ያለው ስለ የድንበሩ ጉዳይ አስመልክቶ ያሳለፈውን ውሳኔ ሳይሆን በሕዝብ እየተሞገሰ ያለው በአሮሞዎቹ እና በአማራዎች እየተካሄደ ያለው “ጥገናዊ” የለውጥ ማዕበል የደነገጠ መሆኑን ሳያመነታ መግለጹን ነው። ይህ የበሰበሰ የሻገተ የ17ኛው ክ/ዘመን የዘመነ መሳፍንት አስተዳዳሪ የተላበሰ ፋሺስታዊ ጉጅለ “በሰብሽአለሁ ብሎ እራሱን ለትሃድሶና ለኑዛዜ” ቢያቀርብም ፤ በአብይ አህመድ እየተካሄደ ያለው ጥገናዊ አርምጃ እንዳልወደደው በሚከተለው ዐረፍተ ነገር መግለጹ ስመለከት ይህ በጣም ኋላ ቀር የሆነ ፋሺስታዊ የባንዳዎች ጉጅለ የነበረኝን ስጋትና ጥርጣሬ እውነት መሆኑን ያመላክተ ነጥብ ነው።

የሚከተሉት ነጥቦች ልብ እንበል፡-

1) “በዚህ ረገድ በጥልቀት የመታደስ እንቅስቃሴው የደረሰበት ደረጃ በኢሕአዴግ እንዲገመገም የህወሓት የማዕከላዊ ኮሚቴ ይጠይቃል።” ይላል። ይህ ምን ማለት ነው? እስካሁን ድረስ በአብይ አህመድ መሪነት የተወሰዱ እርምጃዎች ባንዳዎቹ እንዳልተደሰቱ ያሳያል። ስላልተደሰቱም ‘እስካሁን ድረስ የተወሰዱ እርምጃዎች እንዲገመገሙ’ ይጠይቃል። ለምን ግምገማ? ብለን ስንል “አብይን ለመቃወም መንገድ አጥተው ስለነበር” ይችን አጋጣሚ በመጠቀም “ጭቅጭቅ” በመፍጠር እየተካሄደ ያለው ጥገና ውሎ አድሮ ባንዳዎቹንም እያሰጋ ስለሄደ “መፈንቅለ አብይ” ለማድረግ እንዲያመቻቸው ግምገማ በመጠየቅ የለመዱትን የጠብ አጫሪነት እና የሴራ ገመድ ለመግመድ እንዲያመቻቸው ነው “ጭቅጭቅ” እንዲደረግ እንጠይቃለን ብለው ጥያቄ እያቀረቡ ያሉት።

2) በአሁኑ ወቅት በኢህአዴግ ደረጃ እየተካሄዱ ያሉት የ ኢሕአዴግን ሕገ ደምብና ተቋም ያልተከተለ አሰራር የአመራር ምዳባዎች እንዲታረሙ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ይጠይቃል።

ይህ ከላይ የሚያሳየን ዓረፍተነገር። ስለ የወያኔዎች ቱባ ቱባ ባንዳዎች ወያኔ ከመደባቸው የሰው ልጆች ማሰቃያ ቦታዎች ከስልጣናቸው ማዘዋወርና አንዳንዱም በጥርታ ማስወገድ (?) እንዳልተመቸው ያሳያል። የተወሰዱት እርምጃዎች ብቻ ሳይሆኑ አሁንም ስልጣን ላይ ያሉት ከእነዚህ መቀሌ ውስስጥ ተሰብስበው አሳፋሪ ውሳኔ ያሳለፉ

ባንዳዎችም ለወደፊት እነሱንም ጭምር እሳቱ እየተጠጋቸው እንዳለ አይቀሬ መሆኑን ስላወቁ ካሁኑኑ መቆም እንዳለበት ይጠይቃል። በዚህ የሚቀጥል ኮሆነ ግን የብረት አርምጃ እና ፍጥጫ እንደሚገቡ በውስጥ አገላለጽ አብይ እና ጉጅሌውን እያስጠነቀቁት ነው ማለት ነው።

አብይ እዚህ ላይ (አሮሞዎች) እና የአማራ ሕዝብ የተጀመረው ጥገናዊ ለውጥ ወደ ተጨባጭ ለውጥ ለማሸጋገር በጋራ ለውጡን ደግፈው ባንዳዎቹ በሕዝብ እንዲተፉ ማድረግ እና ሕዝብ አብይ እንዲደግፍ አድርጎ ባንዳዎቹ ጠመንጃቸው ብቻ ተገን አድርገው ከሕዝብ እንዲነጠሉ ማድረግ ከፍተኛ መስዋዕት የሚጠይቅ አስጊ ሁኔታ ገበተናል። ለዚህ ነው አስቀድመን ጥቂት ሰዎች እነዚህ ሰዎች “አልሞቱም” ፋሺስቶች ምንም ቢሆን ስልጣን በመደራደር አይለቁም ፤ ተፈጥሮው አይፈቅድለትም ስንል የነበርነው። አሁንም ወያኔዎቹ ኢትዮጵያን መዝረፍ ፣ መግደል ፣ የዘር ጽዳት ማድረግ ፣ ዜጎችን ማዋከብ ፣ አረጋዊያን እናቶችን መደብደብ ፣ ልጆቻቸውን መግደልና መሰወር ፣ በተቃዋሚ እስረኞች ላይ ግብረሰዶም እንዲፈጸም ማድረግና ክብራቸው እንዲዋረዱና ሕሊናቸው እንዲቃወስ ማድረግ ፣ አገርና ድምበር መሸጥ ፣ ምስጢሮችን አሳልፎ ለጠላት መስጠት የሚችሉበትን የ27 አመት የጨላማ ዘመን ማስቀጠል ካልቻሉ “ትግራይን” አጋዚያን ብለው በመሰየም ወደ ትግራይ ትግርኛ ግንጠላ መሄድ እንደሚችሉ አስቀድሞ ስብሐት ነጋ ወደ እየ መንደራችን እንበታተላለን ሲል የነገረን ስለሆነ አዲስ ዜና እንደማይሆንባችሁ እርግጥ ነኝ።

ወያኔዎች ባልጠበቁት ሁኔታ እና ጊዜ ለረገርም ጊዜ የበሰበሱበት ጊዜው ያለፈበት በሰባሳ ኮሚኒስታዊና ፋሺስታዊ መስመራቸው ስለተንገራገጩባቸው ተደናግጠዋል። አገሪቷ ወደ ብረት ፍጭት መግባት አይቀሬ ነው ብዬ ደጋግሜ በቃለ መጠይቆቼ ስናገር የነበረውም ለዚህ ነው። እንደዚህ ስላችሁም አላመናችሁኝም። ፋሺስቶች ባህርያቸው ስልጣን ላይ መሞት ወይም ተዋርደው መልቀቅ ነው። የትግራይ ባንዳዎች ምርጫ ስልጣን ካልቀጠሉ አገሪቱንም ትግሬንም በትነው ወደ ጫካ መግባትና አናርኪ መፍጠር ነው። ለኤርትራና ትግሬዎች ያልሆኑት ኢትዮጵያ “ትበተን” ብለው ሲናገሩት የነበረው የትግሬዎቹ የቆየ “መፈክር” እና አማራጭ ባህሪ ነው።

ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay)